


ምርሃፍ

7



እኩለ ትክክል

ተቋማሪ እስከ መወዳከት እና ምርሃፍ

- መሰረታዊ አጭሩት ስነዎች ማኅበብ ማቅረብ ስለስ ከርናዕት ትርጉስ::
- በቅጥቱ ተከራዩት እስከ ማቅረብ ስለስ ከርናዕት ትኩግበድ::
- መሰረታዊ መተካሳት ታረጋግጫዎችም መጠን አምጣናታት ትፈልጉ::
- አተፈላለዎ ዓይነቶች ፖሮጀክቶች አባሪዎ እነዚያዎን ትፈልጉ::

ቀንድ ትክክል

- 7.1. ተከራዩት እስከ ማቅረብ ስለስ ከርናዕ
- 7.2. ማስፈጸም እስከ ተደንኋሚዎች
- 7.3. ዘርፍ ማስፈጸም

ቀልፍ ቁጥር

መጠቃቅ ስሌ, መልመድ, ምርሃፍ 7

መስተዳደሪያ

አብዛኛው የዚህ ስለሆነ ጥናት መልካም አለው:: አብዛኛው ቁጥጥት ክልተ ጥናት መልካም የዚህ ቅንጻ ከርድብን በተተካከለ አምራትን ወዕለታቸውን ማሳሰቢያዊ ስለሆነ ከርድብ፣ ሂደባቸው ተከራዩ አ.ከ.ለ.ሪ፣ ተከራዩ ፖሮግራም ሂደባቸው ተሸማኖች ሲያቀርቡ መጠኑ በምጽናታትን ይተመሳሳይ አ.ሽ.ም:: እባ ስለሆነ ጥናት መልካም ያሸማ በማሬት ከበት በስተቀር ሂደባቸው ተፈጻሚያን ከንጻ ከዋርብ እያ::

7.1 ተክለማት ከገዢ ማሻሻል ስለሆነ ከርድብ




ቁልፍ ቁጥጥ

ማሻሻል ስለሆነ ከርድብ	ገልፎት	ተረገናሚት	ነዋቅ
ቁልፍ	ቴክኖ ስነድርያን	ቴክኖ ተጨማሪዎች	አገል

መስተዳደሪያ ስት

አብ ስለለ 7.1 አርባዕት አረስቶች በዚህ ቅንጻ ተሳካሸው መሠረት ቁርቡ አለ:: እነዚህ ተሳካሸቶች በሆነ ሰነድ መን አንተኩይኝም

1. በስተቀር ተሳካሸው ለለም አያዝ እየ?
2. ማቆሪ ለፍርድ ተሳካሸው ለለምም አረስቶች አለው ይ?
3. ሆኖ ለን በተቀባዩ ሰነድ መን ይሸማ በተቀባዩ ተሳካሸው መሠረት አካይ አያዝ አያዝ እየ?



እሁሉ እባ ስለሆነ ማሻሻል ስት በዚህ ቅንጻ ተረጋግጧል የዚህ አንቀጽ እያ:: እባ ተሸማኖች ሲያቀርቡ የዚህ ቅንጻ ተሳካሸው መሠረት አካይ አያዝ አያዝ እየ::

7.1.1 ተክኖ ስነድርያን ግልፎት



ታረኝ

አ.ከ.ለ.ሪ ከሰን 350 ቀ.ል.ሕ አንበረ ወለስኑ ሁሉም የሆነ እያ:: “እለመንት-13 ጥሩ” በዘመና አፍለጠ መሳረታዊ ዓገኔዎት ይለማች በሆነ ተረጋግጧል እያ::


ፍልፍ: *Anonymous*



ንጥረት 7.1

እብ ስል. 7.2 ተዋሮ ከምዘለው ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ ስል:: በመስረት እኔ ስልለ ከም በስዕበ ሂቶታት መልሰ::

1. ከንደደ ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ ሂቶታት እለው?
2. ስም ሂደቱና ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ ይርዳ::
3. እብ ሂደቱና ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ ምስማው በስዕበ ከርናዬ ቅንጻ በሸነ ፍለያ::



4. በዘም በስዕበ ተመያየው

$$\text{ሀ. } \Delta \text{ሀ}\text{ል}\text{መ} \sim \Delta \text{ሀ}\text{ል}\text{አ} \quad \text{ለ. } \Delta \text{አ}\text{ል}\text{መ} \sim \Delta \text{ሀ}\text{ል}\text{አ}$$

5. እብ ሂቶ 4 በዘግበርኩም ምድሮች ከም በስዕበ እርከያ::

$$\text{ሀ. } \frac{\text{ሐ}\text{ል}}{\text{ሀ}\text{መ}} = \frac{\text{ሀ}\text{ል}}{\text{ሐ}\text{ል}} \text{ ስለዚህን } \text{ተ}^2 = \text{ሰ}\text{ሰ}_2$$

$$\text{ለ. } \frac{\text{ሀ}\text{ል}}{\text{ሀ}\text{መ}} = \frac{\text{ሀ}\text{ል}}{\text{ሀ}\text{ል}} \text{ ስለዚህን } \text{ተ}^2 = \text{ሰ}\text{ሰ}_1$$

6. እብ ስል. 7.2 $(\text{ሐ}\text{መ})^2 = \text{ሰ}\text{ሰ}_1 \text{ ም}\text{ሮ}\text{ን እርከያ::}$

ንጥረት 7.1 ከም መረጃዎች ሂቶታት ተክለዋ እኩለድያን በመስራት እያ:: ተክለዋ እኩለድያን ይመግባል በስዕበ ይገለፋ::

ተክለዋ 7.1 (ተክለዋ ከስሰድያን)

እብ ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ እንተደኝ በረሱ ያብ ነዋሪ ተዋሮ ተርጋጭት ሂደቱና ገዢ እና አይደለም የሚሸጠው ተክለዋ ከስሰድያን በስዕበ ይገለፋ::


በኩልኩ መንገዲ በስዕበ በስዕበ ከገለፋ ይገለፋ::

ልሁዳ ማሳተፍ ስለሰ ከርናዬ ጥይኑ ሰላም

ንወሳሁለ ተከራለ እንተከይኑ (ስል. 7.3)

ርከያ::

$$\text{ሀ. } \text{ተ}^2 = \text{ሰ}\text{ሰ}_2 \quad \text{ለ. } \text{ተ}^2 = \text{ሰ}\text{ሰ}_1$$



ስል. 7.3

፩፻.፦

የብ ቅምናዎችን ሰራተኞች ሰው የሚሸጠውን (አሸው)² = ስ₁ስ₂ ነው እና:: እነዚህ የሚከፈል በረኩ ይሆናል ::

እስከ 1: እብ በኩል ማሳሰቢያ ስለስ ካርድ ሰራተኞች ሰው እና ቅምናዎችን ሰው በረኩ የሚሸጠውን (አሸው)² = ስ₁ስ₂ ነው:: እና:: እነዚህ የሚከፈል በረኩ ይሆናል ::

$$\text{ሀ. } \overline{Ud}$$

$$\text{ለ. } \overline{Ad}$$

$$\text{ሐ. } \overline{hd}$$

ፍታት: መሸመርታ ሰራተኞች ሰአለ:: ስለለ 7.4 ሲከታታል

$$U\Lambda = 3\text{ }\text{dm} + 12\text{ }\text{dm} = 15\text{ }\text{dm}$$

$$T = Ud_1 + A = Ad_1; \quad d_1 = 3\text{ }\text{dm};$$

$$d_2 = 12\text{ }\text{dm}; \quad d = 15\text{ }\text{dm} \quad \text{እና::}$$

ተክለዋው አ.ከ.ለ.ሪ.የን በምጥቃዋሚ

$$\text{ሀ. } T^2 = d_1 d_2 = 3\text{ }\text{dm} \times 15\text{ }\text{dm} = 45\text{ }\text{dm}^2$$

$$T = \sqrt{45}\text{ }\text{dm} = \sqrt{9 \times 5}\text{ }\text{dm} = 3\sqrt{5}\text{ }\text{dm}$$

$$\text{ለ. } T^2 = d_1 d_2$$

$$= 15\text{ }\text{dm} \times 12\text{ }\text{dm} = 180\text{ }\text{dm}^2$$

$$T = \sqrt{180}\text{ }\text{dm} = \sqrt{4 \times 9 \times 5}\text{ }\text{dm} = 2 \times 3\sqrt{5}\text{ }\text{dm} = 6\sqrt{5}\text{ }\text{dm}$$

$$\text{ሐ. } (hd)^2 = d_1 d_2$$

$$= 3\text{ }\text{dm} \times 12\text{ }\text{dm} = 36\text{ }\text{dm}^2$$

$$hd = \sqrt{36}\text{ }\text{dm} = 6\text{ }\text{dm}$$

እስከ 2: የብ ንዋቱ በኩል ሰራተኞች ነው እና ቅምናዎችን ሰው በረኩ የሚሸጠውን (አሸው)² = ስ₁ስ₂ ነው:: እና:: እነዚህ የሚከፈል በረኩ ይሆናል ::

ፍታት: እብ ስለለ 7.5 ክም አለው \overline{hd} -በኩል::

\overline{hd} ንዋቱ እንተካይ



$$(Ud)^2 = U\Lambda \times U\Lambda = 1\text{ }\text{dm} \times 9\text{ }\text{dm} = 9\text{ }\text{dm}^2$$

$$Ud = 3\text{ }\text{dm}$$

$$(Ad)^2 = A\Lambda \times U\Lambda$$

$$= 8\text{ }\text{dm} \times 9\text{ }\text{dm} = 72\text{ }\text{dm}^2$$

$$Ad = \sqrt{72}\text{ }\text{dm} = 2 \times 3\sqrt{2}\text{ }\text{dm} = 6\sqrt{2}\text{ }\text{dm}$$



ሸለለ 7.5

እስከ 3: እብ ማሳካኝዋ ለለፈ ክርናል ፍሰት ነዋሪ በተዘጋጀበት በረኩ ጽዜው ነው፡፡ እንተደረሻ ምቻልት ነዋሪ ከ ሲ.ማን 4ከ ሲ.ማን ጽዜውም ጽዜው አይደለም፡፡ እንዲሁም እግዚአብሔር የሚያሳይ ይለየ፡፡


ፍታዬ: ሰላለ 7.6ን ተከራዩ በረኩን በጥምጥቃም

$$9^2 = h \times 4h$$

$$81 = 4h^2$$

$$h^2 = \frac{81}{4}$$

$$\text{ስለዝርና } h = \sqrt{\frac{81}{4}} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ ሲ.ማን}$$



ሰላለ 7.6

$$\begin{aligned} v\Delta &= h \cdot 4.5 + 4h \cdot 4.5 = 5h \cdot 4.5 \\ &= 5(4.5) \text{ ሲ.ማን} = 22.5 \text{ ሲ.ማን} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} t^2 &= (4h) \times 5h = 4(4.5)(22.5) \text{ ሲ.ማን} \\ &= 4(9 \times 0.5)(15 \times 15 \times 0.1) \text{ ሲ.ማን}^2 \\ &= 4 \times 9 \times 15^2 \times (0.05) \text{ ሲ.ማን}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{4 \times 9 \times 15^2 \times 0.05} \\ &= 2 \times 3 \times 15 \sqrt{0.05} = 90 \sqrt{\frac{5}{100}} \text{ ሲ.ማን} \\ &= 9\sqrt{5} \text{ ሲ.ማን} \\ t^2 &= (h \times 5h) \text{ ሲ.ማን}^2 = 5h^2 \text{ ሲ.ማን} = 5(4.5)^2 \text{ ሲ.ማን}^2 \\ t &= \sqrt{5 \times (4.5)^2} \text{ ሲ.ማን}^2 = 4.5\sqrt{5} \text{ ሲ.ማን} \end{aligned}$$

ዕቅ 7.1

ሰላለ 7.7 በተፈላለየ ማሳካኝዋ ክርናል ለለምም
ዕርግያቶች ይፈጸማል ሆኖ ለመ ጥሩ ይሞላ
ነቀጣቶች እያም፡፡

እብዚ ሁኔታ ምስ ለአሁን ሁኔታ ምስ ሁኔታ
መስቀል ተናለሁ የተናለሁ እያም፡፡ $\sqrt{12} =$
 6 ሲ.ማን ፡ $\sqrt{12} = 3 \text{ ሲ.ማን}$ ጽዜውም አንድ መከና
ከብ ለተጨማሪ ፍሰት መስቀል ይሞላ ይሞላ ፍሰት
ለሁ ለመስቀል የለሁ መስቀል ይሞላ ይሞላ ፍሰት
ለሁ ለመስቀል የለሁ መስቀል ይሞላ ይሞላ ፍሰት፡፡



ሰላለ 7.7

በአዲሽ እና መከና በተጠቀሱ ስልም ይለየ፡፡

በለጠቅ 7.1


1. ከብ ስልክ 7.8 ሆኖም ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ እያሸ፡፡ ሁሉንም ያለውን ማሳተኞች ሲደረሰ እያሸ፡፡ ነዚ ከም መብገድ በምዕስታዊ ተዋሮዎም በለው ወጪታት ሲነጂ ሰነድ በምጥቃምን ወጪ ተንተኑ ይፈጸሙ፡፡

ሀ. $\alpha_1 = 2 : \alpha_2 = 6$

ለ. $\alpha_1 = 3 : \alpha_2 = 6$

ሐ. $\alpha_1 = 1.5 : \alpha_2 = 2.5$


መ. $\alpha_1 = \sqrt{2} : \alpha_2 = 2\sqrt{2}$




ስልክ 7.8

2. ከብ በስዕባ ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ ወጪ ሂደትና ወጪ በይቀልጥ ነኝ ይፈጸሙ፡፡


ሀ.




ለ.



ሐ.



መ.




ስልክ 7.9

ገልግሎት ተከራዩ አገልግሎቶች


ንጥረት 7.2

- አብ ስልክ 7.10 ሂደትና ወጪ በይቀልጥ ነኝ፡፡ በመስረት ነዚ ሆኖም ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ ወጪ በይቀልጥ ወጪ በይቀልጥ ነኝ፡፡


1.




2.



3.



4.



ስልክ 7.10


- አብ ጉዳት 7.2 ተከራዩ አገልግሎት በማልኩ ሲደረሰ ከርናዬ ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ ወጪ በይቀልጥ ወጪ በይቀልጥ ነኝ፡፡ በአንቀጽ ተከራዩ አገልግሎት ወጪ በይቀልጥ ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ ወጪ በይቀልጥ ማሳተኞች ሲደረሰ ከርናዬ ወጪ በይቀልጥ ነኝ፡፡ ነዚ በምግንዘብ ግልግሎት ተከራዩ አገልግሎት በየምዘበ በስዕባ ከንርሳ አር፡፡

ተክረም 7.2 (ገልጻት ተክረም አነስተኛ)

አብ ስእል 7.11 ፕሮግራም በሆነ ይበት ህል

አንተዋይኑን እንተደረሰ ቁጥር $\frac{1}{2} = \frac{\text{ሰሳ}}{\text{ሰሳ}} = \frac{\text{ሰሳ}}{\text{ሰሳ}}$

የይሬት ሆኖ ምክንያት ከርድኩ አብ ተብሎ የሚከተሉት ማስቀመጥ አለበት::




ስልክ 7.11

ቅዱስ 4: አብ ስእል 7.12 ዘዴው ምክንያት ከርድኩ የሚከተሉት አይነት አይነት::

$$\text{ፍታት: } \text{ከብዕር } \mathfrak{U}\Lambda = \frac{25}{13} + \frac{144}{13} = 13$$

$$\mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda = \frac{25}{13} \times 13 = 25 = 5^2 = (\mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O})^2$$

$$\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda = \frac{144}{13} \times 13 = 144 = 12^2 = (\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O})^2$$



ስልክ 7.12

እኔ በግልጽ ተክረም አካላይ ምክንያት::

ማስቀመጥ አለበት ከርድኩ የሚከተሉት የሚከተሉት::


ቅዱስ 5: አብ ስእል 7.13 ዘዴው ምክንያት ከርድኩ በይወጥና አይነት::

$$\text{ፍታት: } \mathfrak{U}\Lambda = 12$$

$$\mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda = 3 \times 13 = 36 = 6^2 = \mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O}$$

$$\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda = 9 \times 12 = 108$$

$$\text{ገኘ } (\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O})^2 = 64$$



ስልክ 7.13

ከብዕር $(\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O})^2 \neq \mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda$

እኔ በግልጽ ምክንያት ከርድኩ እያዙኝ::: የሚከተሉት የሚከተሉት ምክንያት ከርድኩ እንተዋና ነው:::

ማስቀመጥ አለበት ከርድኩ እንተዋና ነው::: $(\mathfrak{L}\mathfrak{M}\mathfrak{O})^2 = \mathfrak{U}\mathfrak{M}\mathfrak{O} \times \mathfrak{U}\Lambda$ ምክንያት ከርድኩ እንተዋና:::

7.1.2 ተክረም ተደተገኘበት ገልጻት

አብ በግልጽ ከፌሃብና ተመሬት እና ምክንያት ከርድኩ እንተዋና እና ምክንያት

የይሬት ሆኖ ምክንያት ከርድኩ እንተዋና ነው::: እኔ መስረት ገልጻት እና ምክንያት ከርድኩ ተደተገኘበት እና ምክንያት:::



ታሪክ

ጥራታንጻለ ቁድሮች ልደት ከርስቲያን አብ 5ይ የወሰት ዓለም አነበረ ጥሩከዋ ልለስኩ እያ:::
ርተዋዊ ካይከኑ ቁዕርታት ገመድመርታ የዚ አፈላየ ልለስኩ እውን እያ:: ጥራታንጻለን
ተከተልቸን 3-4-5 አቦyal ማሳዝያዊ ለለሳ ከርኖስ አብ 5^o የወሰት ዓለም አዴራም
እያም:::



ፍልፍል: Anonymous

ንጥረት 7.3

ዕለማ : ዓምናት አሳርሱን ነዋከን ማሳዝያዊ ለለሳ ከርኖስ በምጥቃም
ተክረም ጥራታንጻለ ምግንባብ

ማተሪያዎች : ስኞር ወረቅት፣ መሰመር፣ ማሽን አሳቢ/ከልከለተር/

አገባብ:

1. 0. ዓምናት ገዢዎች ታ : ወርዳ መን ስያዊ መሰመር ይን ሂደድካድ እያም
ለለበበ ይለየ::

1. መቆኅና ተምህራዊ አሳቢ 8^o ክፍል.
2. መምህር ክፍል ክጥ
3. አብ መምህር ክፍል ክጥ አለው ለለሳ

ለ. ሰራተኞች 7.1 እብ ይኖጥርና ቁድሮች ለለሳ መለሰት ክጥ እስተና:::


	መቆኅና ተምህራዊ አሳቢ	መምህር ክፍል	ስለዳ
z			
w			
g			
$z^2 + w^2$			
g^2			

ሰራተኞች 7.1

1. አብ ሰራተኞች 7.1 የዘመር ወርዳ አብ ቁጥን $z^2 + w^2 = g^2$ ታ አለው ሲከብ
ፍለየ:: ነዚ ሲከብ ነዚ በግልጽ መለሳ አሳቢ ተከና:::

2. 0. አብ ስኞር ወረቅት ክጥም ባለበበ ዓምናት
ዘመር ማሳዝያዊ ለለሳ ከርኖስ ተከና:::

1. $T = 3\Delta \cdot \sigma_q \cdot F = 4\Delta \cdot \sigma_q$
2. $T = 5\Delta \cdot \sigma_q \cdot F = 12\Delta \cdot \sigma_q$
3. $T = 2\Delta \cdot \sigma_q \cdot F = 3\Delta \cdot \sigma_q$
4. $T = 1.5\Delta \cdot \sigma_q \cdot F = 14.75\Delta \cdot \sigma_q$



ስለዳ. 7.14

a. እብ ስት ቁጥር 20 ዓይነ ሲለው አድራሻ ማሳተፍ ስለሰ ካርድ
ንወጣት ነዋሪ ይለየ::

b. ሰጪ 7.2 ዓይነ ይሞላል እብ ስት ቁጥር 20
ገረሰብበኩምዎም ዓይነት ማልከ::

	ተ	ቍ	ነ	$ተ^2 + ቍ^2$	ነ^2
1	3	4			
2	5	12			
3	2	3			
4	1.5	14.75			

ሰጪ 7.2

ሙ. እብ ውጤት ቁ^2 + ቍ^2 = ነ^2 ዘይመኑ ሲለው ስለሰ ጥምር እብ ሰጪ 7.2 ሲለው
ዋጋችት ተጠቃሚ:::

ረ. ነዕ ስለሰ ነዕ በግልጽ መፈጸም አሳይ ይከና::

ከሳይ ስዕስ በማስቀመጥ ተከራዩ ተያያዥ ከተመለከረ ተወስኗል እና ከም::: ስዕስ ድማ
ነዕ ተከራዩ መረጃዎች ከተመለከረ እና ከም:::


ነዕ እብ ሰሌዳ 7.15 ዘይመኑ ማሳተፍ ስለሰ ካርድ ሆኖ
ደረሰ:::

እብዚ ስለሰ ካርድ ሰዕስ ዓይነ ሰዕስ እና:::

እብ ተከራዩ አካላይ ቁ^2 = ስዕስ ቁ^2 = ስዕስ አቋ እና:::

እብዚ ድማ ቁ^2 + ቍ^2 = ስዕስ + ስዕስ = (ስዕስ + ስዕስ) ስ = ስ × ስ = ስ^2

እዕ ድማ መረጃዎች ዓይነ በግልጽ እና:::




ሰሌዳ 7.15

ተክሮ 7.3 (ተክሮ ተያያዥ)

እብ ማሳተፍ ስለሰ ካርድ ድማ ተርጉምና ዓይነ
አካላይ መሰረት ዓይነ ሰዕስ እና ማስረጃ:::

$$ተ^2 + ቍ^2 = ነ^2$$

ሰሌዳ 7.16



ክቡር 6: ነወጣት አካላይ 3ሰ.ሜን 4ሰ.ሜን ዓይነ በግልጽ ማሳተፍ ስለሰ ካርድ
ንወጣት ነዋሪ ይለየ:::

ፍታዬ: ከዚህም ቁ = 3 ዓይነ ቁ^2 = 9 ዓይነ ቍ^2 = 16 ዓይነ ቁ^2 + ቍ^2 = ነ^2 በምትኩለ


$$\�^2 = 9^2 + 16^2 = 25$$

$$\sqrt{25} = 5$$

እዕ ሐወጣት ነዋሪ 5ሰ.ሜን እና:::

ቅዕስ 7: ወርዳን ገዢ አበት 90 መሬት 40 መሬት እብ ብሔን ፈቃድ ማስመር እለዋ::

ፍታዬ: እብ ፈቃድ ማስመር ሁሉም ገዢ አበት
 $\text{ሀ} = 40 \text{ መሬት}$ $\text{ለ} = 90 \text{ መሬት}$
 እንተከለን ሆኖም ማሳካቸው ለለሳ
 ከርናዬ እያ::



ስልክ 7.18

ስልክ 7.18 ሰራተኞች::

$$\text{ሀ}^2 = \text{ሀ}^2 + \text{ለ}^2 = 40^2 + 9^2 = 1681$$

$$\text{ሀ} = \sqrt{1681} = 41$$

ገዢ አበት ለቃድ ማስመር 41 መሬት እያ::

ቅዕስ 8: 6 መሬት ገዢ አበት በለም ማስላል የብ መንደኛው ተደረኝ እለ:: እግዚ እኩ
 ማስላል ክብ እግዚ እኩ መንደኛው በ4 ዘመን ነርሱቸው እንተከለን እኩ
 ማስላል ከዚረፈለ አካል መንደኛው ገዢ አበቱ ክንደረ እያ?

ፍታዬ: ገዢ ማስላል ከዚረፈለ አካል
 እኩ መንደኛው ቀ እንበለ::


ስልክ 7.19 ምርከራ ይከናል::

በቻለዎም ፖይታት

$$\Phi^2 + 4^2 = 6^2$$

$$\Phi^2 = 20$$

$$\Phi = \sqrt{20}$$



ስልክ 7.19


ቅዕስ 9: **ስልክ 7.20** ምርከራ ወርዳን ገዢ አበት በ8 መሬት እያ:: ገዢ አበት
 ሁኔታ ለአንድ ድጋግ ማሻሻል እየታወ:: ገዢ አበት በ8 መሬት 1.5 መሬት እንተከለን
 ገዢ አበት በ8 መሬት ዓይነት ድለዋ::

ፍታዬ: ክብ ማሻሻል ከአንድ ማሻሻል ለለሳ
 ከርናዬ ሁኔታ ታ በ8 መሬት እብ
 ከልተ ማሻሻል በታ ነውቅልን እያ::

$$\text{ሰላም ዓይነት } \text{ሁኔታ} = \text{ሁኔታ} = 4 \text{ መሬት}$$

$$\text{ለ}^2 = \text{ሁኔታ}^2 + \text{አንድ}^2 = (4^2 + 1.5^2) \text{ መሬት}^2 = 18.25 \text{ መሬት}^2$$

$$\text{ለ} = \sqrt{18.25} \text{ መሬት} \approx 4.272 \text{ መሬት}$$



ስልክ 7.20

ቅዕስ 10: አዲ ሲበ የብ እንደት ምርከራ ቅጂ ተንሬሱ በጣም ቅጂ ድጋግ
 የብ እንደት ደቦብ 5 ዘመን ተንሬሱ:: ክብ በተበግበግ በታ በለም
 ገዢ አበት ክንደረ እያ?

ፍታው: ስልሳ. 7.21 እኩያ::

ተከለም ተደቃትነት በምጥቃም


$$\omega\Lambda^2 = \omega v^2 + v\Lambda^2$$

$$= 4^2 + 5^2 = 41$$

$$\omega\Lambda = \sqrt{41} \approx 6.403 \text{ h.}\sigma\text{z}$$

ስለሆነ ክብር በተበገሰለ በታ አለው

ንመሂት $6.403 \text{ h.}\sigma\text{z}$ እያ::



ስልሳ. 7.21

ክቡር 11: ስልሳ. 7.22 መግለጫ አስፈላጊ በአሁን እያ:: እነዚህ በምጥቃም ግዴታ

በአሁን ነው እኩያ::

ፍታው: ነው እኩያ አሁን ነቱ
በአሁን በምዕራፍ ተከለም በሆነ በምጥቃም

$$\Delta\omega^2 = v\omega \times \Lambda\omega$$

$$\begin{aligned} v\Lambda^2 &= (12 \text{ h.}\sigma\text{z})^2 + (16 \text{ h.}\sigma\text{z})^2 \text{ አቅርብ ሲለሆነ} \\ &= 144 \text{ h.}\sigma\text{z}^2 + 256 \text{ h.}\sigma\text{z}^2 = 400 \text{ h.}\sigma\text{z}^2 \end{aligned}$$

$$v\Lambda = 20 \text{ h.}\sigma\text{z} \text{ ክብር በተከለም በረከት}$$

$$(16 \text{ h.}\sigma\text{z})^2 = \Lambda\omega \times (20 \text{ h.}\sigma\text{z})$$

$$\Lambda\omega = \frac{256}{20} \text{ h.}\sigma\text{z} = 12.8 \text{ h.}\sigma\text{z}$$


$$\text{ካብር በተመሳሳይ, } v\omega = 20 \text{ h.}\sigma\text{z} - 12.8 \text{ h.}\sigma\text{z} = 7.2 \text{ h.}\sigma\text{z}$$

$$\text{ስለሆነ, } \Delta\omega^2 = 12.8 \times 7.2 \text{ h.}\sigma\text{z}^2$$

$$= \Delta\omega^2 = 92.16$$

$$\text{ስለሆነ } \Delta\omega = \sqrt{92.16} = 9.6 \text{ h.}\sigma\text{z}$$

ንመሂት ነቱ በአሁን $9.6 \text{ h.}\sigma\text{z}$ እያ::



ስልሳ. 7.22

ገልጻት ተከለም ተደቃትነት

ቆይም ክብል ነው እኩያ ገንታት 3:4:5 እሱት በሆነ ሲለሆነ ከርናዬ ማሻሻል
ስለሆነ ከርናዬ ምንኛው ላይ ነው:: ከምሏ ዓይነት ቁዕርታት ሲለሆነ
ቻደቃትነርያን ተባሔሉም ይችው::::

እብ በሆነ ሲለሆነ ከርናዬ ሲለሆነ ገንታት ሁ:: ለ 3:4:5 $v^2 + \Lambda^2 = \gamma^2$ ዘመናለሁ::

እንታትና ነቱ ሲለሆነ ከርናዬ ማሻሻል ሲለሆነ ከርናዬ እያ::

ዕድል 7.2

ሰላም: ሰላሳ ከርናዬ በምስክርን ከርናዬት በምዕቃንን በዘመን ግልባጥ
ተከለም ጥያቄነት ምርአይ::


ማተሪያዎች: መሰጠዎች፣ ቁጥርኩ፣ በንግድታ፣ ከምጋብኩ፣ ተደተሪቶች

አገባብ አስራርዎች:

1. እውም አስራር ነው. ቁጥርኩ በለመዋወም ቁጥርኩ በንግድታ ሰርአይ::
 a. $5\hat{a}, \hat{m} : 12\hat{a}, \hat{m} : 13\hat{a}, \hat{m}$
 b. $30\hat{a}, \hat{m} : 40\hat{a}, \hat{m} : 50\hat{a}, \hat{m}$
 c. $6\hat{a}, \hat{m} : 8\hat{a}, \hat{m} : 10\hat{a}, \hat{m}$
2. እውም አብ ቁጥር 1 ማለፈ አንቀጽ በለመ ቁጥርኩ በንግድታ በምጥቃም ሰላሳ
ከርናዬት ሰርአይ::
3. ዓይን አንቀጽ ሲደረሰ ነዋሱ በለመ ከርናዬት ይለየ::
4. አብ ሂጥ ቁጥር 3 በረከብበወም መልሰታት መሰረታዊ በምግባር አብ
ሰላሳት ጥያቄነት ሰራተኞችን እኔ ሰላሳ ከርናዬ በለመ ማስቀመጥ መለያ አሳይ
አቅርቦ::

ቴክኖሎጂ 7.4 (ገልጻ ተክኖሎጂ ጥያቄነት)

ይህንም ተርጓሜት ከልዩ አገልግሎት ነገሮች አይ ሰላሳ ከርናዬ ሚስ ተርጓሜት እኔ
ሳሌሳ ሰራተኞች ማስቀመጥ እኔ ሰላሳ ከርናዬ ማካኑናዊ ሰላሳ ከርናዬ
እኔ:: በኋላ አበበ አበበ አገልግሎት $v^2 + h^2 = r^2$ ይሆና ዓ($\angle dh$) = 90° .



ስልክ 7.23

አጠቃላይ 12: አስራር ሰላሳት ጥያቄነት ምርጥምን በይምጥምን ዘመና::

a. $2 : 3 : 4$

b. $10 : 24 : 26$

c. $2\sqrt{2} : 1 : 3$

፩.ቁጥር:

v. $2^2 + 3^2 = 13$ **፻፻** $4^2 = 16$

$2 \times 3 \times 4$ ሰላሳት ጥያቄነን አይከናን

ስለሁ ታውካት ትንታዊ $2 \times 3 \times 4 \times 3$ አሃድት በዚህ ሰላሳ ካርናል ማክዘናዊ
ሰላሳ ካርናል አይከናን::

፲. $10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$

ብተውሳኔ, ይመ $26^2 = 676::$

ካብዕ $10 \times 24 \times 26$ ሰላሳት ጥያቄነን አየም::

፩. $(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 8 + 1 = 9$ **፻፻** $3^2 = 9::$

$2\sqrt{2} \times 1 \times 3$ ሰላሳት ጥያቄነን አየም::

እስከ 13:

እንተደአ 3ሳ.ማ፣ 8ሳ.ማን 4ሳ.ማን ታውካት ትንታት ማክዘናዊ ሰላሳ
ካይናም ወጪ ፍቃድ ሆኖ ይለዋ::

፩.ቁጥር:

እብዕ ክልተ መማረቻቻት አለመ:: 3ሳ. ይመ እኔ ነዋሪ ወይ ሆ ል.ማ
ወይድማ 4 ል.ማ ምንኑት እየ::

እሁ ማለት $v > 4$ ወይድማ $v < 4$ እየ:: ምንንያቱ እንተደአ $v = 4$ ንይነ
እኔ ሰላሳ ካርናል ማክዘናዊ ሰላሳ ካርናል አይነዥን::

ቀጥማሪ መማረቻ

$$3^2 + 4^2 = 4^2$$

$$v^2 = 16 - 9 = 7$$

$$v = \sqrt{7}$$

ካልካሪ መማረቻ

$$v^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$










$$v = 5$$

ስለሁ ወጪ ፍቃድ ሆኖ $\sqrt{7}$ ል.ማ ወይ ይመ 5 ል.ማ እየ::



መለመል 7.2

1. አጠቃላይ በስዕስ ማሳተኞች ስለሆነ ከርድን ተከራዩ ጥሩታትን በምጥቃዋሚ
ዋጋ ሲደረሰው በይቀልበት ገዢ-ካት ይፈጸም::

ሀ.**ለ.****ሐ.****መ.****ረ.****ሻ.****ሻ****፩****ሻ**

ሰኩል 7.24

2. ካወጣ ተዋሂቦች አለው ዓይነት ገዢ-ካት ጥንቃት ስለሆነ ከርድኩ መሰረት
በምግባር እኔ ስለሆነ ከርድኩ ማሳተኞች ስለሆነ ከርድኩ ምክንያትን በይሞኑኝን
ፍለያ::

ሀ. $8\sqrt{3}$; $15\sqrt{3}$; $17\sqrt{3}$

ለ. $6\sqrt{3}$; $9\sqrt{3}$; $12\sqrt{3}$

ሐ. $14\sqrt{3}$; $16\sqrt{3}$; $18\sqrt{3}$


መ. $3\sqrt{10}$; $9\sqrt{10}$; $7\sqrt{10}$

ረ. $21\sqrt{3}$; $4\sqrt{3}$; $25\sqrt{3}$

ሻ. $2\sqrt{3}$; $3.75\sqrt{3}$; $4.25\sqrt{3}$


3. ገዢ-አት ስልክ-ሰድ ደለያ::

- ሀ.** ገዢ-አት እኔ መሳሪያ ክንደረጋ እና?
- ለ.** እነዚህ የሚከተሉት ትንበስ እንተይሸኽሁ ገዢ-አት ስልክ-ሰድ ነኝ ክንደረጋ እና?

**ሀ.****ለ.**

ስልክ 7.25

- 4.** ገዢ-አት ክንታተቱ: $\sqrt{7}$ ላ.ማንን 3 ላ.ማንን አብ በምኑ ማስተካከላል ገዢ-አት ሲያቀርብ መሳሪያ ደለያ::
- 5.** ሁሉም ክልኬ ማሳረው ተሸጥሻዋል እና:: $\overline{AB} = \text{ধ}\overline{\text{ম}} = 8\text{ }\text{m}$, $\overline{BC} = 5\text{ }\text{m}$, $\overline{CA} = 16\text{ }\text{m}$. ክልኬ ነኝ እኔ ተሸጥሻዋል በምኑ $\overline{AB} = 5\text{ }\text{m}$ ነውም ገዢ-አት በሆነ ደለያ::
- 6.** ንብረኑ መቋዱራ ቁጥር 0፣ 30፣ 40 እና 50ን ሰሌዳት ፖሮጀክት የሚከተሉት የሚከተሉት ደለያ::
- 7.** አብ ስልክ 7.26 ሁሉም ማሳረው ሰሌዳ ክርናል እና:: እነዚህ ሰሌዳ የሚከተሉት ደለያ::



ስልክ 7.26

7.2 ቴምህራዊ አገልግሎት ትርጓሜ



ቁልጂ መሳተት

ተገቢት ገንዘብ

ተረጋግጧት

ሰይን

አንቀጽ ገንዘብ

የጥበኝ

ታንሸንት

መጠኑ ከምድና


ነዋዕ

እብ አሳይ በተፈላለያ በቅጥታ በይዙውን ከገዢ ተመሳሳይነትን ተከራዩ
ጥያቄነትን በምጥቃም በቅጥታ ከዚውን ከብ በዚከለ ዓቅርት ምርካብ
ከሚዝካናል ተማሪርክም እናም:: አብዛኛው ዓይነት ተወስኩት ማረጋገጫ በምጥቃም
በቅጥታ ከዚውን በይዚከለ ዓቅርት ምልቻን ከተመሃና እናም::

ንጥረት 7.4

ንስል 7.27 በምርካይ ነዋዕ በስዕስ አካይታት መልሰ::

1. ነዋዕ አየኅይ እየ?
2. የከርናዬ ሆኖ አንቀጽ ዘዴ እና አየኅይ እየ?
3. የከርናዬ ሆኖ አንቀጽ ዘዴ እና አየኅይ እየ?



ስል 7.27

እብ ማእከል ስለስ ከርናዬ ተነሱባት እና ከርናዬ በበኩል ነዋዕ በይከና እና እየ::
በዚ መልረት

4. ተነሱባቱ እና ከርናዬ ሆኖ?
5. ተነሱባቱ እና ከርናዬ ሆኖ?


ንጥረት 7.4 ተነሱባቱ እና አንቀጽ ሆኖ ሆኖ ዘዴን ነዋዕን የምርልይ በስጠኞች እየ::

በዚ መልረት እብ **ስል 7.28**

ሀ ነዋዕ ይበጣል::

ሁ አንቀጽ ሆኖ ከርናዬ ሆኖ ይበጣል::

ሉ ተነሱባቱ እና ከርናዬ ሆኖ ይበጣል::




ስል 7.28

ልዕሊ ከብል እብ ማእከል ስለስ ከርናዬ እንታይነት ነዋዕ:: አንቀጽ ሆኖ ዘዴን
ተነሱባቱ እና ሲሆን እናም:: አብዛኛው ዓይነት ተወስኩት ምልቻን ከተረከ እናም::

ወጥ 7.3

ዕላማ: የቅን አይሰድ ነኝ በምርክብ ስያጭ
ከፈጻቸው ተንሸቷት ማለያዎች ሲሉሉ
ከርኖች ምርመራን ምግባዮች::

ማተሪያዎች: መሰመር: ጥርትራካት: ከምጥስ:
ከልከለተርን ስያጭ ወረቅታን



ስልክ 7.29

አገባብ አስፈላጊ:

- ስልክ 7.29 ካብ ደፍተርክዎ በምጥና ነው በስዕስ በንቅሳ ጥሩን አገልግሎት::
- መሰመር በምጥቃዋሚ እብ ሰቀመጣ: $\Delta \Phi_{\text{v}} \wedge \Delta \Phi_{\text{l}} \wedge \Delta \Phi_{\text{h}}$ እና $\Delta \Phi_{\text{v}} / \Delta \Phi_{\text{l}} = \Delta \Phi_{\text{v}} / \Delta \Phi_{\text{h}}$ የቅኑ ተነሸቷት ነንን ከርኖ ሁኔታ ሙሉ በምጥቃዋሚ የቅኑ::

ስልክ 7.3 ካብ ደፍተርክዎ በምጥና የቅኑ አይሰድ ምልክ::

ነኔ	ንወሳታት ሰቀመጣ	ንወሳታት ሰቀለ	ንወሳታት ሰቀሰ
ነዋዬ			
አንቀጽ ሰኔ			
ተነሸቷት ሰኔ			

ስልክ 7.3

- እቶም የቅኑ ተነሸቷት ከልከለተርን በምጥቃዋሚ የቅኑ አይሰድ መጠና በምድናታት ይለዋ:: በረከብበት ምዕራፍ የቅኑ አይሰድ ምልክ::

ነኔ	ሰቀመጣ	ሰቀለ	ሰቀሰ
$\frac{\Delta \Phi_{\text{v}}}{\Delta \Phi_{\text{l}}}$ ሰኔ			
$\frac{\Delta \Phi_{\text{v}}}{\Delta \Phi_{\text{h}}}$ ሰኔ			
$\frac{\Delta \Phi_{\text{l}}}{\Delta \Phi_{\text{h}}}$ ሰኔ			

ስልክ 7.4

- አብ ስልክ 7.4 እንታይ የይነት ስብሰብ ተግባራት:: ከይ ስብሰብ በግልፅ
መለክ አሳይ ይከና::
- ተመሳሳይ ሰቀመጣ: $\Delta \Phi_{\text{v}} \wedge \Delta \Phi_{\text{l}} \wedge \Delta \Phi_{\text{h}}$ እና በምጥቃዋሚ ተወስኗት እና
አጠናና::

አብ ዕየት 7.3 አብ በሰራተኞቸው ነው በሰዕበ መጠቃለለ ምሂን ይከናል::
 ጥሩ ደማ እያወዻ በሰዕበ መጠነ በምድርታት ስላም የቅርቡ ነው:: ስላም የቅርቡ ነው::
 እንዲሁም ተረጋግጣትና መጠነ በምድርታት ማሳዘኗዎች ስለስ ከርናዚ
 ይጠየሉ::

እያወዻ መጠነ በምድርታት ስላም የቅርቡ ነው በሰዕበ መግለጫ/ትርናታዚ ምሂን
 ይከናል::

ትርናጥ 7.1

ኩብ ሲስለ 7.30 አለው መሳዘኗዎች ስለስ ከርናዚ ሁሉ ቅጂዎች

1. ስራን ከርናዚ ሆኖ አንትወካይ አንትወካይ ስራ(ሀ)

ዝመኑት የቅርቡ ይገለበ

$$\text{ሰራ(ሀ)} = \frac{\text{ዝመኑት እንዲሸፍ ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ዝመኑት } \text{ኋዕስ}} = \frac{\text{ተ}}{\text{ነ}}$$


2. ከስራን ከርናዚ ሆኖ አንትወካይ አንትወካይ ከሳ(ሀ)

ዝመኑት የቅርቡ ይገለበ

$$\text{ከሳ(ሀ)} = \frac{\text{ዝመኑት } \text{ተነሱት } \text{ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ዝመኑት } \text{ኋዕስ}} = \frac{\text{ተ}}{\text{ነ}}$$

3. ተናሽንት ከርናዚ ሆኖ አንትወካይ አንትወካይ ተን(ሀ) ቅጂዎች ይገለበ

$$\text{ቻን(ሀ)} = \frac{\text{ዝመኑት } \text{እንዲሸፍ } \text{ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ዝመኑት } \text{ተነሱት } \text{ነው } \angle \text{ሀ}} = \frac{\text{ተ}}{\text{ተ}}$$



ስለስ 7.30

፩፻.፦


1. አብ ስራ(ሀ)፣ ከሳ(ሀ)፣ ተን(ሀ) የቅርቡ ይሞላል ከርናዚ ሆኖ እና የጥቅም::
2. አብ ማሳዘኗዎች ስለስ ከርናዚ እኔ በዚህ አንቀጽ ነው እኔ ከርናዚ ሆኖ
 $0 < \text{ሰራ(ሀ)} < 1$ ፣ $0 < \text{ከሳ(ሀ)} < 1$::

**አሳዳር ምዕራፍ: የቅርቡ ነው እና የቅርቡ ነው እና ተነሱት ነው እና የቅርቡ ነው
 ቅጂዎች የቅርቡ ይሞላል::**

ስለስ የቅርቡ መጠኑ በምድርታት አብ
 ከርናዚ ሆኖ ከምላክ በሰዕበ ከግለዥ ይከናል::

$$\text{ሰራ(ሀ)} = \frac{\text{እንዲሸፍ } \text{ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ኋዕስ}} = \frac{\text{አንድ}}{\text{ኋዕስ}} \quad \text{ከሳ(ሀ)} = \frac{\text{ተነሱት } \text{ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ኋዕስ}} = \frac{\text{ተን}}{\text{ኋዕስ}}$$

$$\text{ቻን(ሀ)} = \frac{\text{እንዲሸፍ } \text{ነው } \angle \text{ሀ}}{\text{ተነሱት } \text{ነው } \angle \text{ሀ}} = \frac{\text{ተን}}{\text{ኋዕስ}}$$



ስለስ 7.31


እስነት 1: እብ ስእል 7.32 በለው ማሳጠቃዊ ለላል ክርናዬ ሆኖ አልተረዳደሩ ነበር፡፡

$$\theta(\angle A) = 90^\circ; \quad AB = 4\text{dm}, \quad AC = 3\text{dm} \quad \text{አይደለም፡፡}$$

አብራሪ በምጥቃዋሚ ውጤ በሰዕስ ይፈጸም፡፡

ሀ. $\sin(V) = \frac{?}{?}$

ለ. $\sin(A) = \frac{?}{?}$



ፍታዬ: ተከራዩ ጥያቄነት በምጥቃዋሚ ህል = 5dm፡፡ ለሰዕስ

ሀ. $\sin(V) = \frac{4}{5}$ $\sin(V) = \frac{3}{5}$ $\sin(V) = \frac{4}{3}$

ለ. $\sin(A) = \frac{3}{5}$ $\sin(A) = \frac{4}{5}$ $\sin(A) = \frac{3}{4}$

እስነት 2: እብ ማሳጠቃዊ ለላል ክርናዬ ክርናዬ ሲሆን $\angle V$ እና $\angle A$ እና መማኑዎች፡፡

$$\text{እንተናይድም } \sin(V) = \sin(A); \quad \sin(V) = \sin(A); \quad \sin(V) = \frac{1}{\sin(A)}$$

ፍታዬ: እብ ስእል 7.32 በለው ማሳጠቃዊ ለላል ክርናዬ ሆኖ አልተረዳደሩ በምርካራ


$$\sin(V) = \frac{4}{5} = \sin(A); \quad \sin(V) = \frac{3}{5} = \sin(A); \quad \sin(V) = \frac{4}{3} = \frac{1}{\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{1}{\frac{3}{4}}$$

እስነት 3: ስእል 7.33 በምጥቃዋሚ ለላል ክርናዬ

መጠኑ በምድናታት ክርናዬ $\angle A$ ይፈጸም፡፡

ፍታዬ: ተከራዩ ጥያቄነት በምጥቃዋሚ
 $\angle A = 12^\circ$

$$\sin(A) = \frac{5}{13}; \quad \sin(A) = \frac{12}{13}; \quad \sin(A) = \frac{5}{12}.$$



እስነት 4: እብ ለላል ክርናዬ ሆኖ አልተረዳደሩ፡፡ $\theta(\angle A) = 90^\circ; \quad \sin(V) = \frac{40}{41}$ እየሆነ፡፡

በምጥቃዋሚ በሰዕስ ለረመዳ፡፡

ሀ. $\sin(A)$

ለ. $\sin(A)$

ሐ. $\sin(A)$

ንወጣት ነዋሩ ምርከብ ይከናል ይ? መብርሃን ማስታወሻ!

ፍታዬ: መደረጂ መብርሃን $\theta(\angle A) = 90^\circ$

$$\sin(V) = \frac{40}{41} \text{ ዘመን ማሳጠቃዊ}$$

ለላል ክርናዬ ሆኖ፡፡



እሁ. ስለ-ስ ከ-ርናብ እብ [ስልክ 7.34](#) በለው ክስዎን ይ-ከናል እያ:: ተከራም
ታይታትረስ በምጥቃም

$$\text{ሀ}\text{ሮ}^2 + 40^2 = 41^2$$

$$\text{ሀ}\text{ሮ}^2 = 41^2 - 40^2 = 1681 - 1600$$

$$= 81$$

$$\text{ሀ}\text{ሮ} = 9$$

እሁ. በምጥቃም

ሀ. $\text{ሳ}\text{ይ}(\Lambda) = \frac{9}{41}$

ለ. $\text{ከ}\text{ሳ}(\Lambda) = \frac{40}{41}$

ሐ. $\text{ታ}\text{ን}(\Lambda) = \frac{9}{41}$

ንጥረት 7.5

የኩነት ማሳተፍ ስለ-ስ ከ-ርናብ ገዢ-ካት ገንታዊ በዘመኑ አዎንታዊ ቁዕሪ
አንተተራቢዎች እኔ አርከብ ስለ-ስ ከ-ርናብ ማሳተፍ በኩስዎንን በይ-ኩስዎንን
ተመያየጉ::

አጠቃላይ 5: እብ [ስልክ 7.34](#) በለው ስለ-ስ ከ-ርናብ አይ-ከናል ገዢ-ካድ ነኝ በ2 አንተተራቢዎች
ገንታዊ::

$2 \times 9 : 2 \times 40 : 2 \times 41$ ይ-ከናል:: እሁ. ስለ-ስ ከ-ርናብ ማሳተፍ ምንኑ
አረጋግጣ::

ፍታዬ: ገዢ-ካት ገንታዊ እሁ. ስለ-ስ ከ-ርናብ $2 \times 9 = 18 : 2 \times 40 = 80 :$

$$2 \times 41 = 82$$

$$18^2 + 80^2 = 82^2$$

$$18^2 + 80^2 = 82^2$$

$$324 + 6400 = 6724$$

ስለዚ. $18^2 + 80^2 = 82^2$ ሲተገኘነ በግልባጥ ጥይታትረስ ተከራም እኔ ስለ-ስ
ከ-ርናብ ማሳተፍ ስለ-ስ ከ-ርናብ እየ::

፪.፻.፱:

የኩነት ማሳተፍ ስለ-ስ ከ-ርናብ ገዢ-ካት ገንታዊ በዘመኑ አዎንታዊ ቁዕሪ አንተተራቢዎች
ና አርከብ ስለ-ስ ከ-ርናብ ማሳተፍ እየ::

አይ-ከናል ገዢ-ካት ነኝ በሙሉን አዎንታዊ ቁዕሪ አንተተራቢዎች እያም ስለስተ
ትራማሚትረዳዊ መጠኑ አዎንታዊ አይፈለውበት::


$$\text{ንአብነት } \text{ሳ}\text{ይ}(\Lambda) = \frac{18}{82} = \frac{9}{41} : \text{ ምንኑ } \text{ሳ}\text{ይ}(\Lambda) = \frac{4 \times 5}{20 \times 5} = \frac{9}{41} :: \text{ እያም ስለ-ስ ከ-ርናብ እየ::}$$

መጠናም በተፈላለያ እየ::

እኩንት 6: እብ ስኩል 7.35 ክልተ ማሳካኝዋ ስለሆነ ክርፍዓት አለዋ:: ነዚ ስኩል እኩል በምርክራ ስራን፣ ክልተን ጥንቃኝነትን ክርፍዓት ሁ:: ለን ፊልየ::

ፍታዬ: መሸመርታ ተከራዩ ጥያቄነትን
በምጥቃው ጥወካት ለሙ ጥ ለአ ጥ

$$\Delta \text{ሙ}^2 = \sqrt{6}^2 - 1^2 = 5 :: \text{ ክብረ } \Delta \text{ሙ} = \sqrt{5} \text{ ዘመን::}$$



ስኩል 7.35

$$\text{በምጥቃው } \Delta \text{አ}^2 = \Delta \text{ሙ}^2 + \text{አ}\text{ሙ}^2 = \sqrt{5}^2 + 2^2 = 5 + 4 = 9 :: \text{ ክብረ } \Delta \text{አ} = 3 ::$$

እቶም መጠኑ በምድር ክምክ በስዕባ እየም::

i. $\text{አ}\text{ይ}(\text{ሀ}) = \frac{\text{ሀ}\text{አ}}{\Delta \text{ሙ}} = \frac{1}{\sqrt{6}} :: \text{አ}\text{ይ}(\text{ለ}) = \frac{\Delta \text{ሙ}\text{አ}}{\Delta \text{አ}} = \frac{2}{3} :: \text{አ}\text{ይ}(\text{አ}) = \frac{\Delta \text{ሙ}}{\Delta \text{አ}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

ii. $\text{ከ}\text{አ}(\text{ሀ}) = \frac{\text{ሀ}\text{ሙ}}{\Delta \text{ሙ}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} :: \text{ከ}\text{አ}(\text{ለ}) = \text{አ}\text{ይ}(\text{አ}) = \frac{\sqrt{5}}{3} :: \text{ከ}\text{አ}(\text{አ}) = \text{አ}\text{ይ}(\text{አ}) = \frac{2}{3}$

iii. $\text{የ}\text{ን}(\text{ሀ}) = \frac{\text{ሀ}\text{ለ}}{\Delta \text{ሙ}} = \frac{1}{\sqrt{5}} :: \text{የ}\text{ን}(\text{ለ}) = \frac{\Delta \text{ሙ}\text{አ}}{\Delta \text{ሙ}} = \frac{2}{\sqrt{5}} :: \text{የ}\text{ን}(\text{አ}) = \frac{\Delta \text{ሙ}}{\Delta \text{ሙ}\text{አ}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

ወሰንዎች 7.3


1. እብ ስኩል 7.36 የሚከተሉት ተግዳኝነቶች ያይ ሲለው ክርፍዓት ስራን፣ ክልተን ጥንቃኝነትን ያለዋ::

ሀ.

ለ.

አ.

ሙ.



ስኩል 7.36

2. ይለለ ተግዳኝነት 15 መን ጥወካት ሲለው እም 10 መን እንተነበሩት ጥንቃኝት እብ
መራት ሲለው ክርፍዓት ክንደረጋል እየ?
3. በአዲ ገኙን ሲያቀ መስመርን ተርጉዋት ያይ በምሳሌ ክርፍዓት ክንደረጋል እየ?

- 4.** 9 መሸከት ዘላው መሳሌል እብ መንደቂች ተጠሪዎች፡፡ እንተደካ
ታንቃንት እብ መራት ብምሰረት ከርናድ 0.35 የይህ ገዢዎች እኔ መሳሌል
የፈፋለ ዘላው እኩል መንደቂች ከንደደ እየ?

7.2.2 የጋታ ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን 30° , 45° እና 60° ከርናድ

ቁጥር ከብላ በማዳበ ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን ስራ ንግድ ነይርክዴ፡፡ እብዚ
በተፈላለያ ከርናድ ከመሰራ ብኩል እኔ እንተሻነት በእብነቱ እብ
ትራንስፖርት እንተዋሙለም ከርናድ ወይ 30° , 45° እና 60° እየም፡፡ እብዚ ታኩሉ
ርሳል እኩል ከዚም ፍለያዊ ከርናድ በምጥቃም እቶም ሰላለት መጠኑ ብምድናታት
ከንርርአ እና፡፡

ንጥረት 7.5

ፊልግ: ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን 45° ምርመራ

ማቻርያለት: መሰመርና ጥርቻራከተርና

$$\alpha(\angle \Delta) = 90^\circ \text{ : } \overline{AB} = \overline{AC} = 10\text{dm} \text{ ብኩነት ማሳጠናዊ ሰላለ ከርናድ ሰሳለ፡፡}$$

እባባቢ እስራር:


1. ገዢዎች እቅድ ይፈለግ፡፡
2. የቅን ከርናድ ወይ ታረሰ ገዢ ይፈለግ፡፡
3. ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን $\angle A$ ወይ ማረጋገጫ ይፈለግ፡፡
4. እብ ሙቶ ቁጥር 3 የሚፈጸመው ወጪዎች እንዲሁ መለኪ አሳይ ተከናወ፡፡

እባባቢ ታኩሉ ገዢዎች እኩርናድ ማሻረን 10dm ወይ ብኩነት ማሳጠናዊ ሰላለ
አንቀጽ ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን ከመሬ ከምዝርከብ ተማኗርክዴ እንድ፡፡ ሆኖም
ገዢዎች እኩርናድ ማሻረን የይህ ማረጋገጫ ወጪ ታኩሉ ወጪ የይህ
ፊልግ ማረጋገጫ ከሚገኘ ታንቃንትን ከተመሠረ እንድ፡፡ ነዚ ታምርክል ሰሳለ 7.37
ምርመራ ይከናወ፡፡

ተክለም ጥሩታትን በምጥቃም

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\lambda^2 &= \sqrt{2}h^2 + \sqrt{2}h^2 \\ &= \Phi^2 + \Phi^2 = 2\Phi^2 \\ \sqrt{2}\lambda &= \sqrt{2\Phi^2} = \Phi\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{እባባቢ } \alpha(\angle A) = \alpha(\angle C) = 45^\circ.$$



ስሳለ 7.37

ስለዚ አይንን ክሳያንን ከርናግት ሁሉንም ተከታታለ እና የ(∠A) ማዕረት እየተመለከተ :

$$\text{ሰይ}(\angle A) = \frac{\Delta h}{vA} = \frac{\phi}{\phi\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

በተመሳሳይ ድጋፍ

$$\text{ከሳ}(\angle A) = \frac{vA}{\Delta h} = \frac{\phi}{\phi\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{የ } \text{ቋን}(\angle A) = \frac{\Delta h}{vA} = \frac{\phi}{\phi} = 1 ::$$

ስለአሁን ጽምሮ ተከታታለ ልማት በላይ እንተወስኝና ሆኖ = $\sqrt{2}$ ይከተሉ::


እሁን አብዛኛው ከምሮ በስዕስ ወጪዎችን ከነቅምዎ ጽዕክል እና::

ሀ.	ሰይ $45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$	ለ.	ከሳ $45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$	ሐ.	ቋን $45^\circ = 1$
-----------	---	-----------	---	-----------	--------------------------

ቅንነት 7: አብዛኛው 7.38 ተዋሂወጥ በዘላቂው ስለፈታት ከልኩ ማዕረት ነን
ማካከል ስለፈ ከርናግት አብዛኛው ተረጋግጣሚነት መጠኑ
ዘምድና በትደራለ ወጪዎችን ያለዋ::

ሀ.

ለ.



ስልክ 7.38

ፍታዎች:

$$\text{ሀ.} \quad \text{ቋን} 45^\circ = \frac{8}{h} \text{ ላ.ማ} \quad \text{ሰይ} 45^\circ = \frac{8}{\phi} \text{ ላ.ማ}$$

$$1 = \frac{8}{h} \text{ ላ.ማ} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\phi} \text{ ላ.ማ}$$

$$h = 8\sqrt{2} \text{ ላ.ማ} \quad \phi = 8\sqrt{2} \text{ ላ.ማ}$$

$$\text{ለ.} \quad \text{ሰይ} 45^\circ = \frac{10}{10} \text{ ላ.ማ} \quad \text{ቋን} 45^\circ = \frac{\phi}{10} \text{ ላ.ማ}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{10}{10} \text{ ላ.ማ} \quad 1 = \frac{\phi}{10} \text{ ላ.ማ}$$

$$\Phi = 10 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{Δ.ማ}$$

$$= \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ Δ.ማ} \quad \text{ከምኑውን ላይ } 45^\circ = \frac{\Phi}{\hbar + \hbar}$$

$$\text{ቋን } 45^\circ = \frac{\Phi}{\hbar} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\Phi}{\hbar + \hbar}$$

$$1 = \frac{\frac{10}{\sqrt{2}}}{\hbar}$$

$$\hbar = 5\sqrt{2} \text{ Δ.ማ}$$

$$\Phi, \Phi = 10 \text{ Δ.ማ} \quad \hbar \Delta \hbar, \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\hbar + \hbar}$$

$$\hbar + \hbar = 10\sqrt{2} \quad \text{የይህንን } \hbar = 5\sqrt{2} \text{ Δ.ማ} \quad \hbar \Delta \hbar$$

$$\hbar = 10\sqrt{2} \text{ Δ.ማ} - 5\sqrt{2} \text{ Δ.ማ} = 5\sqrt{2} \text{ Δ.ማ}$$


አጠቃላይ 8: የዚህ መንገዶች ነጥታዎች መሳሌለ እና መፈጸም ላይ አንድ አጠቃላይ ነበር ነው እና መንገዶች 4ማ ይርሱል፡፡ ትርጉም ትርጉም መጠና አያዥና በምጥቃዋሚ ነውም አስቀበ አካም ተቻቻ መልሰ፡፡

ሀ. ገዢ አካም ነበር መሳሌለ አካል እና መንገዶች ክንደረ እየ?

ለ. ገዢ አካም ነበር መሳሌለ ክንደረ እየ?

ፍታዬ:

መጀመሪያ ነበር አካም አገልዥ ሲእሉ ሲእሉ፡፡



$$\text{ሀ. } \text{ቋን } 45^\circ = \frac{\Delta \hbar}{\hbar \Delta}$$

$$\text{ለ. } \hbar \Delta 45^\circ = \frac{\hbar \Delta}{\Delta \hbar} \quad \text{ስልክ 7.39}$$

$$1 = \frac{\Delta \hbar}{4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\hbar \Delta}$$

$$\Delta \hbar = 4 \text{ማ}$$

$$\hbar \Delta = 4\sqrt{2} \text{ማ}$$

የዚህንን እና ታንሸንትን 30°ና 60°ን

ንጥረት 7.6


ፊልግ: ማይንድ ከሰራተኞች ታንሸንትን 30°ና 60°ን የሚከተሉ

ማቻርያዣ: መሳሌሪ ከም ተሰነድ የደንብ አካል

አንበሳ አስረርድ:

1. **v.** ማእከል ሆኖ ፌልጥ ተሰጥቶ እና ስለመ::
አብቃ እና በርካው ነጥቦ ላይ አቅምጣ::

- አ.** ማእከል ሆኖ ፌልጥ ተሰጥቶ እና
ስለመ አቅም ክልተኩም ከበታት እና በርካው
ነጥቦ ላይ አቅምጣ:: ስለመ 7.40 ሲያሉ::




ስለመ 7.40

- ሐ.** የሚከተሉት ዓይነትን ዓይነት ከርናሽትን ስለሆነ ከርናሽ ሆኖ የሚከተሉት
ልማት ዓይነት ዓይነት ስለሆነ ከርናሽ እኝ?

2. ሆኖ የሚከተሉት ዓይነት ሁኔታ ስለሆነ የሚከተሉት ዓይነት ሁኔታ
ስለመ ዓይነት ስለሆነ:: ስለመ 7.41 ሲያሉ::

- v.** የሚከተሉት ሁኔታ ዓይነት ዓይነቶ::
አ. ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ እኝ?
ሐ. ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ እኝ ዓይነት
የሁኔታ ዓይነቶ::



ስለመ 7.41

3. የሚከተሉት ዓይነት ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ ላይ የሚከተሉትን ዘመኑን የሚፈልግ መሆኑን
ወጪ::


ንጥልት 7.6 ሁኔታ ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ ዓይነት
እኝ:: ከዚህ በጥናዊነት እና የሚከተሉት ዓይነት ከርናሽ ሁኔታ ዓይነቶ:: ስለመ 7.42 ማርከራ
ይከናል::

$$\text{የሚከተሉት ሁኔታ ዓይነት ከርናሽ } \Phi \text{ እንተይለኝ ሁኔታ} = \frac{\Phi}{2}$$

$$\text{የሚከተሉት } \theta \text{ው} = \sqrt{\Phi^2 + \left(\frac{\Phi}{2}\right)^2} = \sqrt{\Phi^2 + \frac{\Phi^2}{4}} = \sqrt{\frac{5\Phi^2}{4}} = \frac{\sqrt{5}\Phi}{2}$$

$$\theta^2 = \Phi^2 - \frac{\Phi^2}{4}$$

$$\theta = \sqrt{\Phi^2 - \frac{\Phi^2}{4}} = \sqrt{\frac{3\Phi^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}\Phi}{2}$$



ስለመ 7.42

$$\text{ሰላምኩን ፌይ}(\text{ዕ}) = \frac{\Phi}{\Phi} = \frac{\frac{\Phi\sqrt{3}}{2}}{\Phi} = \frac{\Phi\sqrt{3}}{2\Phi} = \frac{\sqrt{3}}{2} :$$

$$\text{ከና}(\text{ዕ}) = \frac{\left(\frac{\Phi}{2}\right)}{\Phi} = \frac{\Phi}{2\Phi} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ቋን}(\text{ዕ}) = \frac{\Phi}{\left(\frac{\Phi}{2}\right)} = \frac{\left(\frac{\Phi\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{\Phi}{2}\right)} = \frac{\Phi\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\Phi} = \sqrt{3}$$

$$\text{እስፈላጊት ጽምሩ ክሳሽ የዕ ቁጥር } \Phi = 2 \text{ እንተወስኑና } \frac{\Phi}{2} = 1$$

ለዚህ ክሳሽ ክብር በረከኝ ነው እስከዚህ በቃሉ የሚከተሉ የዕ ቁጥር::

1.	$\text{ፌይ } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\text{ከና } 60^\circ = \frac{1}{2}$	$\text{ቋን } 60^\circ = \sqrt{3}$
2.	$\text{ፌይ } 30^\circ = \frac{1}{2}$	$\text{ከና } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\text{ቋን } 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

አብዛኛው ክሳሽ አንቀጽ 30° እና 60° በቅርቡ መማካከል እንደሆነ የዕ ቁጥር:: የዕን አካላት ከሆነ የሚ ማስተካከል ነው እና የዕን አካላት ከሆነ የሚ ማስተካከል::


የሁኔታው ተከተሉት::

የስነዱ የሚታወቁ የዕ ቁጥር የሚከተሉ ነው::




አጠቃላይ 9: እውነት አስፈላጊ ማሻሻል ሲሆን ከሆነ የዕ ቁጥር የሚከተሉ የዕ ቁጥር::

ሀ.



ለ.



ስልክ 7.43

ፍታዬ: ትርጉም መሠረት ነው ይፈጸማል

$$\text{ሀ. } \Delta \theta 30^\circ = \frac{2}{\hbar} \Delta \sigma \quad \text{ቁ. } \gamma 30^\circ = \frac{2}{\Phi} \Delta \sigma$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{\hbar} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\Phi} \Delta \sigma$$

$$\hbar = 4 \Delta \sigma \quad \Phi = 2\sqrt{3} \Delta \sigma$$

$$\text{ለ. } \Delta \theta 60^\circ = \frac{\Phi}{6} \Delta \sigma \quad \hbar \Delta 60^\circ = \frac{\hbar}{6} \Delta \sigma$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\Phi}{6} \Delta \sigma \quad \frac{1}{2} = \frac{\hbar}{6} \Delta \sigma$$

$$\frac{6\sqrt{3}}{2} = \Phi \quad \hbar = \frac{1}{2}(6) \Delta \sigma$$

$$\Phi = 3\sqrt{3} \Delta \sigma \quad = 3 \Delta \sigma$$

አጠቃላይ 10: እብ 30° – 60° ማእከልዎች ሰሌዳ ከ-ርናዕ ገዢዎች ከልተለም አሉታል
በንዑስት ነው፡፡

ፍታዬ: ሰሌዳ ከ-ርናዕ ሆኖ ነው፡፡


$$\theta(\angle B) = 30^\circ \quad \theta(\angle A) = 60^\circ \text{ እንተነወነ}$$

ሰላም 7.44 ፈሳሽ፡፡

$$\Delta \theta 30^\circ = \frac{\Delta \hbar}{v \lambda} \quad \Delta \theta 60^\circ = \frac{v \hbar}{v \lambda}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\Delta \hbar}{\lambda} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{v \hbar}{\lambda}$$

$$\Delta \hbar = \frac{\lambda}{2} \quad v \hbar = \frac{\lambda \sqrt{3}}{2}$$



ሰላም 7.44

ሰሌዳ 30° – 60° እብ በኩል ማእከልዎች ሰሌዳ ከ-ርናዕ ገዢዎች አይደለም፡፡ እኔ $\frac{\lambda}{2}$ ፣

$\frac{\lambda \sqrt{3}}{2}$ ነኝ እያለሁ፡፡

- ቅበት 11:** ይሳያ ጥንድቃቄ ደለማ በሰቀላለ
ጥለው 4 σፋ ገዢ አለም::
እብቱ ይሳያ የሆኑ አለው
የምሳረት ካርድ 30°
እንተኩለን ገዢ አሉ ፖለቲ
በምዕጣው ይለየ::


ፍታዬ: ሰነድ 7.45 ሲከተ::

$$\text{የ} \alpha 30^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ σፋ}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{4} \text{ σፋ}$$

$$\pi = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ σፋ}$$

$$\pi \approx 2.31 \text{ σፋ}$$




- ቅበት 12:** አንተ ዘኅ ክብ መራት በምብርሰን 30° ካርድ በምምስራትን 100 σፋ ገዢ አለም:: እኔ ዘኅ ክብ መራት በላይ ገዢ አለም እንደሆነ
እየ::

ፍታዬ: ገዢ አለም ዘኅ በላይ በ
እንተይልኝ

$$\text{የ} \alpha 30^\circ = \frac{\pi}{100} \text{ σፋ } \text{ይህወን::}$$


$$\frac{1}{2} = \frac{\pi}{100} \text{ σፋ}$$

$$\pi = 50 \text{ σፋ}$$



ስለዚ, እኔ ዘኅ በላይ ክብ መራት 50 σፋ እንዳለ, እየ::

- ቅበት 13:** አይ ክሩን ደብ አባን ቁርቆር
በ60° ተዋዳሙ አለ::: ሰነድ
7.47 ሲከተ:: እንተደኝ እኔ
ክሩን ክብቱ መንድቃቄ እኔ ገ
15 σፋ ነርሱም ጥሩ
ገዢ አለም እኔ መንድቃቄ
ኋብቱ ቁርቆር በተዘረዘሩ
አካል እኔ ክሩንን ይለየ::



ፍታት: ነውሏት እኔ መንድቅ በ፣ ነውሏት ፍሰት ቁጥር ቅርቃሪ ተጋሪሙ ኮሎ አካል ክሩን እና ጥሩለኝ እኩ በስዕስ ስብ እያ::

$$\text{የ} \sqrt{3} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{15} \text{ σፋ}$$

$$\text{ከ} 60^\circ = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ σፋ}$$

$$\sqrt{3} = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ σፋ}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ σፋ}$$

$$1 = 15 \sqrt{3} \text{ σፋ}$$


$$1 = 30 \text{ σፋ}$$

ነውሏት እኔ መንድቅ $15\sqrt{3}$ σፋ እያ:: ነውሏት አካል እኔ ክሩን ደማ
30 σፋ::

ሙሉዎች 7.4

1. አሁን 7.48 ሲለው ሲሳሌታት በምጥቃዋሚ ሂደትናይ ስቶ መልስ::


- ሀ.** ነውሏት እኔ እም ክንድይ እየ? **ለ.** ነውሏት እኔ ይሳይታ ክንድይ እየ?




ስልክ 7.48ሀ

ስልክ 7.48ለ

- ሐ.** ነውሏት እኔ መሳሌል ክንድይ እየ? **መ.** ወርዳ እኔ ወኪዘ ፈጣ ክንድይ እየ?




ስልክ 7.48ሐ



ስልክ 7.48መ

1. ስፍት እኔ የአር ክንደረ እኩ?



ስልክ. 7.48


2. አብ ሰላም 7.49 ወጪዎት ቁጥር ነው ይለየ::

ሀ.

ለ.

ሐ.


መ.



ስልክ. 7.49

3. አብ ሰላም 7.50 $\theta(\angle\Lambda) = 90^\circ$; $\overline{AD} = 4\text{dm}$;
 $\angle\Lambda \cong \angle\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda \cong \angle\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda$ እኩ:: ነዚ በምጥቃዋሚ
 Φ ቁጥር ነው ይለየ::

4. ዕቅበ ገበያ መንገዶች ከዚ ወደም መሰመር 30°
 መሰራቱ እሉ:: እዚቱ መንገዶች በንግድ ስብ ከዚ
 ወደም መሰመር ከዚ 100 ማ ንዑስት እንተከራኝ
 እኩ ስብ ክንደረ ማቻቸው ተንግሬ?



ስልክ. 7.50

5. ዓይነ መንገዶች በተጠቀሙ 12 ማ ንዑስት መሰራል 6 ማ በሆነ እለዋ::
 ነዚ እንተከራኝ እኩ መሰራል ምሳሌ መሠት በምስር ውቃን ካርድ ይለየ::

6. 150 ማ በሆነ እኩ ለለም በታ ንዑስት አይ ስብ ቀጥ በዘመና ወደም
 መሰመር 173 ማ ተንግሬ:: ምሳሌ መሠት በምስር ውቃን ካርድ ክንደረ
 ይኩዎ? በምስር መሰራ::

7.3 ዘዴር ምስጠት



ቁልፍ መስፈርቶች

ቁልፍ	ቦርቱክስ
ቴራሞች	ስራት
መርሏ	ገዢ
ዘዴር ምስጠት	ስምራ ቁጥር

ስራሽ	ቁልፍ ክንድ
ስምራ	ቁልፍ ክንድ
ገዢ	ቁልፍ ክንድ
ስምራ ቁጥር	ቁልፍ ክንድ

ቁልፍ ክንድ
ቁልፍ ክንድ
ቁልፍ ክንድ
ቁልፍ ክንድ

እብ 7^e ክፍለ በዘመኑ ጥሩበታን ሰላጊይርን ትምህርኩም ነደርከም:: ሂሳብ ይመጣ በዘመኑ ጥሩበታን ከንጂ ከተመሃና እነዚያ:: እዘዚያ ይመጣ እብ ክልተ ጥኩሉ ክፍለት መቋልና ከንጂአም እና::

7.3.1 ተፈጻሚ

ቦር ገጽ 7.4


የሰጠት: ወረቅት በምትከዕወቄ ጥሩበታኝ ምስራው

ማተሪያዎች: መሰመር፣ መቅበ፣ መሳጠረዥ.

ነፃ እብ ሰእል 7.51 ትዋሂዣ ካለ ምስራው ቅድመ:: እብ ጉንታት እኔ ወሰን ካለ ትርጉም ዓይቃክም ሆኖ ለማስቀመጥ እና የሰጠት የሰጠት እና አገግበ::

አገግበ አስራርዬ:

1. እንታይ ዓይነት በግር ምስራው ለማስቀመጥ?
2. ከፃ ነገሮች ቅድመ ምስራው በግልጽ ሰእል ሰአለሁ:: ሰአለሁ:: ሰረተ እኔ የሰባለ ወቅቱ::



እኔ እብ ቦር ገጽ 7.4 አስራውኩም ትርጉም ሰረተ ሰአለሁ ቅድመ ጥሩበታኝ እና::

እብዚያ በስዕስ ጥሩበታኝ ይመጣ በስዕስ ሰረተ ሰአለሁ ቅድመ ጥሩበታኝ ከተጠረቀ እነዚያ::


ንጥረት 7.7

የሆነ እብ ሰእል 7.52 ትዋሂዣ ካለው ሁኔታ::

a.

b.

c.




ሰእል 7.52

1. አብ ሂደጋዎች ምስል, በለው በንፃፃ ነኝዋ ገዢ ወካና::
2. ሰራተኞች ሂደጋዎች ምስል, እንታይ ዓይነት ነገሮ ከምዝገባና ግለዥ::
3. ሂደጋዎች ቀርቡ አገልበ እባሃሁን ወካና::
4. ተሸማሪ በኋላው ከምዝገባና ተመይቶ::

አብ **ንጥረት 7.7** ተሸማሪ ማለት ሰራተኞች ነገሮ ነኝዋ ገዢ ዓይ ሲለፈ ከርድኩ ማኅኑ ምስል, ምስናት ለእናትም:: በካልኩ ተሸማሪ ከምዝገባ በለዕብ ክትርክም ይከናል እየ::

ትርክም 7.2


ቴሸማድ በስራተኞች በነጥረት አገልበ ምስር እኩ:: ተሸማድ እኩ ቁደ ስነጻ አርጊዣ ሰፍቅታት እኩ ቁደ ነጥረ ከፈኝበት ማመግባር በስራው እንተኞና እኩ ከፈኝበት ነጥረ ቀርቡ እኩ በታክቱ ገዢ ከተርሱ እኩ ስነ ዓማ ሰራተኞች ይሞላርች:: ተሸማድ እኩ ለም ሰራተኞች እኩ::



ስነ 7.53

- ✚ ሁሉወጪ ሰራተኞች እየ::
- ✚ ቅ ቅርና ይጠኗል::
- ✚ እያም ሲለፈ ከርድኩ እብነት ሲለቀበ:: ሲቀበው ወዘተ ነኝዋ ገዢ ይጠኗል::
- ✚ ሂደጋዎች እንታት ነኝዋ ገዢ መርከታት ተሸማሪ ይጠኗል:: እብነት ሁዋ፣ ለዋ፣ ሁዋ ወዘተ::
- ✚ ሰራተኞች በኋላ ነገሮ ከነውን ይሞላል እየ:: ነኝዋ ገዢ ዓይ ከፈኝበት እኩ ምስል:: በኋላ ተሸማሪ በለዕብ ክትርክም ይከናል::

አብነት ተራያንግለዋው ጥሩማል፡ ልክታንግለዋው ጥሩማል፡ ምክንያት ነገሮች ጥሩማል፡ ወዘተ ተባሃለም አዥወወል፡ ለረቶም ስለሳ ከርናዬ፡ ልክታንግላን ምክንያት ነገሮች እንደተሸጠኑ እያሸ፡ (ስኩል 7.54 ሁኔታ፡)



7.3.2 የኩል

በተፈጻሚነው ቅርጫ ከን በለዋወም ምስልታት እብ ክባቢና አለው እየም፡፡

አብነት ቅርጫ ጉዳት ገዢ



ለኩል 7.55

እነዚህ እብ ማስፈጸም ቅርጫ ከን በለዋወም ምስልታት እየም፡፡

አብነት ቅርጫ ጉዳት ገዢ እና የኩል አለው እና አብነት ቅርጫ ከን ክትመሣኑ እየም፡፡

ወቅ ጉዳት 7.5

ፊልም: ወረቅት በምድዊና በምትባብን ከን ምስራስ፡፡


ማተሪያዎች: መስመር፣ ከምጥሰ፣ ፍጻትራከተር፣ መቆሰን መሳጠን

አገባብ አስረርች:

1. ስራት ጥሮንጻ ፍጥነት ከዚ እንተተዋይና ነውበት ምስለ ተመይሮበት::
2. 10 ዓ.ሜ ሂደቶ ለለምም ዓይነት ስሳሌ:: ከሚከላም ድጋግጣ እናም በስዕስ ስርዓት
3. ቅ. ቁርቃ ከዚ.
4. ሰ. ለጠቅ ከዚ.
5. አ. ወጪዎች ከርኖ አንድ ለማተሚያ በመለግበት አገልግሎት እንዲያስፈልግ::
6. እኔ በረከት ለማስቀመጥ ምስለ እንታይ ከምኑን መብርሃን ማረጋገጫ::
7. ንዑስ ምስልታት በግልጽ አበበዎች ተከና::

እናም እብ ዕም ጥናለ 7.5 በስራሕክክምዎም ምስልታት አበበዎች ተከና ከን እየም::

አበበዎች ተከና ከን ለምመ ክፍተትን እብ ሲስለ 7.56 ላይ::



ቁጥር ከን
ስለ 7.57

ቁጥር ከን**፩፱.፱:**

ከን ዘርፍ ምስለ ከድኑ ሲሆን ከዚ ከስተ መዋኑ ይሞ ቁጥር ለዚም እኩ::

- ሲሆን ለፍርማዊ ምስለ ከድኑ ከዚ እኩ::
- ገዢ ገዢ ከዚ ሲሆን ከስተ ቁጥር ለዚም እኩ ገዢ እኩ::
- ሀሬኑ ከዚ ቁጥር ፍጥነት ማስከት እኩ ሲሆን እኩ ተወካት እኩ::

በሸኑ ተኩስ እንተዘረዘሩት እኩ ከን ቁጥርን ከን ይጠኗል:: ከም አበበዎች ሲስለ 7.57 ላይ::



ሙሉሙሉ 7.5

1. ሰራተኞች ፊልድ ለለም ከን ሰሳለከተው ሰራተኞች ነኝም ገዢ ቅሬና በራኑ
ን ነኝም ገዢ ቅሬና ሰራተኞች አብዛ::
 2. ነዕም በስዕበ ምስልታት ተሸማግኘ በምዕራፍ ሰራተኞች ቅሬና መርሆ ነኝም
ገዢ ሲይመ::
- ሀ.** ስምምበት **ለ.** ምመን ክነበ (8-ትኩባ) ተሸማግኘ
3. በዚህ በዘመኑ ገዢ ተሸማግኘ ክንደረ እኝ?
 4. ነኝም ገዢ ተሸማግኘ እንታይ ዓይነት ሰሌዳ ክርናዣ እኝ በሁልዋም?




ሙጠቃለ ሙሉሙሉ ምዕራፍ 7

1. እባካሮ በስዕበ ማሳካናም ሰሌዳ ክርናዣት ወጪ አይደለም ያለየ::

ሀ.**ለ.****ሐ.****መ.****ፖ.****ለ.****ሐ.****መ.**


ስልክ 7.58

2. እባካሮ በስዕበ ማሳካናም ሰሌዳ ክርናዣት ገዢ ቅሬና ሰራተኞች እንታት
ይለየ::

ሀ.**ለ.****ሐ.****መ.**


ስልክ 7.59

3. ገዢ ትርጋች በ 50.ማ እንተኩለት ገዢ-ካት ሲያደርግ መሰመር ይለየ::
4. ገዢ-ካት ሲያደርግ መሰመሩ 120.ማ በኋኩ ትርጋች ገዢ-ካት ገዢ ክንደረ እየ?
5. ገዢ-ካት ሲያደርግ መሰመር 30.ማ በ 70.ማ በኋኩ ፈሰታንግል ይለየ::
6. 10ማ በኋኩ መሳሪያ ማስፈጸም ተገኝመው እለ:: እግዚ እዘዚ መሳሪያ ክብር መንድቅ 3ማ ይርከማ:: ገዢ-ካት እኔ መሳሪያ በኋኩ መንድቅ ይለየ::
7. ገዢ-ካታት ሲያደርግ መሰመር ሆኖምበት 80.ማ ታ 60.ማን እንተኩለት በርሃ እኔ ሆኖምበት ይለየ::
8. ነዋሪ ማሳካናዊ ስለሆነ ከርናዕ ክብር በአሁን እግዚ በ4 በስልክ እንተኩለት:: እኔ ነዋሪ እግዚ ይመግኘ ላይ 8 ዓ.ማ እንተኩለት:: በርሃ እኔ ማሳካናዊ ስለሆነ ከርናዕ ይለየ::
9. ገዢ-ካት እዘዚ ማስፈጸም ይለየ::



ወጥ ተርጓሜ

10. በቅጥታ ከደቀቁንካም እብ ከባቢ.ሽ.ም ክብር
ዘርከቦ ከም አም፣ መንድቅ፣ ፖስ እለከተኛ
መዘተ ገዢ-ካት ይለየ::
11. ከድጂድ እዝም በስዕስ ሰራተ ለለም ተራማሪት
ክንደረ ነጥሮ ግዢ-ካት ከምዘለዎም የለየ::
12. ነጥሮ ግዢ-ካት ምዕራይ ተራማሪ ከላኝ ገዢ ማስረ ስለሆነ ከርናዕት ከምዘኩነ
እርሻ::
13. ሰራተ ተራማሪ ያብ ክብር እንተተዋይሩ እኔ ተራማሪ ያብ ምዕራይ ዓይነት
ወጣ ይፈጥር?



ሀ. 9-ትንታት

ለ. 20-ትንታት

ሐ. ቅ-ትንታት

14. ነጥሮ ግዢ-ካት ምዕራይ ተራማሪ ከላኝ ገዢ ማስረ ስለሆነ ከርናዕት ከምዘኩነ
እርሻ::

15. ሰራተ ተራማሪ ያብ ክብር እንተተዋይሩ እኔ ተራማሪ ያብ ምዕራይ ዓይነት
ወጣ ይፈጥር?

ክፍል ትርጓሜ ሲሆን (1-10)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	1.034	1.039	1.044
1.1	1.049	1.054	1.058	1.063	1.068	1.072	1.077	1.082	1.086	1.091
1.2	1.095	1.100	1.105	1.109	1.114	1.118	1.122	1.127	1.131	1.136
1.3	1.140	1.145	1.149	1.153	1.158	1.162	1.166	1.170	1.175	1.179
1.4	1.183	1.187	1.192	1.196	1.200	1.204	1.208	1.212	1.217	1.221
1.5	1.225	1.229	1.233	1.237	1.241	1.245	1.249	1.253	1.257	1.261
1.6	1.265	1.269	1.273	1.277	1.281	1.285	1.288	1.292	1.296	1.300
1.7	1.304	1.308	1.311	1.315	1.319	1.323	1.327	1.330	1.334	1.338
1.8	1.342	1.345	1.349	1.353	1.356	1.360	1.364	1.367	1.371	1.375
1.9	1.378	1.382	1.386	1.389	1.393	1.396	1.400	1.404	1.407	1.411
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	1.428	1.432	1.435	1.439	1.442	1.446
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	1.463	1.466	1.470	1.473	1.476	1.480
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493	1.497	1.500	1.503	1.507	1.510	1.513
2.3	1.517	1.520	1.523	1.526	1.530	1.533	1.536	1.539	1.543	1.546
2.4	1.549	1.552	1.556	1.559	1.562	1.565	1.568	1.572	1.575	1.578
2.5	1.581	1.584	1.587	1.591	1.594	1.597	1.600	1.603	1.606	1.609
2.6	1.612	1.616	1.619	1.622	1.625	1.628	1.631	1.634	1.637	1.640
2.7	1.643	1.646	1.649	1.652	1.655	1.658	1.661	1.664	1.667	1.670
2.8	1.673	1.676	1.679	1.682	1.685	1.688	1.691	1.694	1.697	1.700
2.9	1.703	1.706	1.709	1.712	1.715	1.718	1.720	1.723	1.726	1.729
3.0	1.732	1.735	1.738	1.741	1.744	1.746	1.749	1.752	1.755	1.758
3.1	1.761	1.764	1.766	1.769	1.772	1.775	1.778	1.780	1.78	1.786
3.2	1.789	1.792	1.794	1.797	1.800	1.803	1.806	1.808	1.811	1.814
3.3	1.817	1.819	1.822	1.825	1.828	1.830	1.833	1.836	1.838	1.841
3.4	1.844	1.847	1.849	1.852	1.855	1.857	1.860	1.863	1.865	1.868
3.5	1.871	1.873	1.876	1.879	1.881	1.884	1.887	1.889	1.892	1.895
3.6	1.897	1.900	1.903	1.905	1.908	1.910	1.913	1.916	1.918	1.921
3.7	1.924	1.926	1.929	1.931	1.934	1.936	1.939	1.942	1.944	1.947
3.8	1.949	1.952	1.954	1.957	1.960	1.962	1.965	1.967	1.970	1.972
3.9	1.975	1.977	1.980	1.982	1.985	1.987	1.990	1.992	1.995	1.997
4.0	2.000	2.002	2.005	2.007	2.010	2.012	2.015	2.017	2.020	2.022
4.1	2.025	2.027	2.030	2.032	2.035	2.037	2.040	2.042	2.045	2.047
4.2	2.049	2.052	2.054	2.057	2.059	2.062	2.064	2.066	2.069	2.071
4.3	2.074	2.076	2.078	2.081	2.083	2.086	2.088	2.090	2.093	2.095
4.4	2.098	2.100	2.102	2.105	2.107	2.110	2.112	2.114	2.117	2.119
4.5	2.121	2.124	2.126	2.128	2.131	2.133	2.135	2.138	2.140	2.142
4.6	2.145	2.147	2.149	2.152	2.154	2.156	2.159	2.161	2.163	2.166
4.7	2.168	2.170	2.173	2.175	2.177	2.179	2.182	2.184	2.186	2.189
4.8	2.191	2.193	2.195	2.198	2.200	2.202	2.205	2.207	2.209	2.211
4.9	2.214	2.216	2.218	2.220	2.223	2.225	2.227	2.229	2.232	2.234
5.0	2.236	2.238	2.241	2.243	2.245	2.247	2.249	2.252	2.254	2.256
5.1	2.258	2.261	2.263	2.265	2.267	2.269	2.272	2.274	2.276	2.278
5.2	2.280	2.283	2.285	2.287	2.289	2.291	2.293	2.296	2.298	2.300
5.3	2.302	2.304	2.307	2.309	2.311	2.313	2.315	2.317	2.319	2.322
5.4	2.324	2.326	2.328	2.330	2.332	2.335	2.337	2.339	2.341	2.343

ዘጋጀ ንጂባዤት ስር (1-10) (ዘምር)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	2.345	2.347	2.349	2.352	2.354	2.356	2.358	2.360	2.362	2.364
5.6	2.366	2.369	2.371	2.373	2.375	2.377	2.379	2.381	2.383	2.385
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396	2.398	2.400	2.402	2.404	2.406
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417	2.419	2.421	2.423	2.425	2.427
5.9	2.429	2.431	2.433	2.435	2.437	2.439	2.441	2.443	2.445	2.447
6.0	2.449	2.452	2.454	2.456	2.458	2.460	2.462	2.464	2.466	2.468
6.1	2.470	2.472	2.474	2.476	2.478	2.480	2.482	2.484	2.486	2.488
6.2	2.490	2.492	2.494	2.496	2.498	2.500	2.502	2.504	2.506	2.508
6.3	2.510	2.512	2.514	2.516	2.518	2.520	2.522	2.524	2.526	2.528
6.4	2.530	2.532	2.534	2.536	2.538	2.540	2.542	2.544	2.546	2.548
6.5	2.550	2.551	2.553	2.555	2.557	2.559	2.561	2.563	2.565	2.567
6.6	2.569	2.571	2.573	2.575	2.577	2.579	2.581	2.583	2.585	2.587
6.7	2.588	2.590	2.592	2.594	2.596	2.598	2.600	2.602	2.604	2.606
6.8	2.608	2.610	2.612	2.613	2.615	2.617	2.619	2.621	2.623	2.625
6.9	2.627	2.629	2.631	2.632	2.634	2.636	2.638	2.640	2.642	2.644
7.0	2.646	2.648	2.650	2.651	2.653	2.655	2.657	2.659	2.661	2.663
7.1	2.665	2.666	2.668	2.670	2.672	2.674	2.676	2.678	2.680	2.681
7.2	2.683	2.685	2.687	2.689	2.691	2.693	2.694	2.696	2.698	2.700
7.3	2.702	2.704	2.706	2.707	2.709	2.711	2.713	2.715	2.717	2.718
7.4	2.720	2.722	2.724	2.726	2.728	2.729	2.731	2.733	2.735	2.737
7.5	2.739	2.740	2.742	2.744	2.746	2.748	2.750	2.751	2.753	2.755
7.6	2.757	2.759	2.760	2.762	2.764	2.766	2.768	2.769	2.771	2.773
7.7	2.775	2.777	2.778	2.780	2.782	2.784	2.786	2.787	2.789	2.791
7.8	2.793	2.795	2.796	2.798	2.800	2.802	2.804	2.805	2.807	2.809
7.9	2.811	2.812	2.814	2.816	2.818	2.820	2.821	2.823	2.825	2.827
8.0	2.828	2.830	2.832	2.834	2.835	2.837	2.839	2.841	2.843	2.844
8.1	2.846	2.848	2.850	2.851	2.853	2.855	2.857	2.858	2.860	2.862
8.2	2.864	2.865	2.867	2.869	2.871	2.872	2.874	2.876	2.877	2.879
8.3	2.881	2.883	2.884	2.886	2.888	2.890	2.891	2.893	2.895	2.897
8.4	2.898	2.900	2.902	2.903	2.905	2.907	2.909	2.910	2.912	2.914
8.5	2.915	2.917	2.919	2.921	2.922	2.924	2.926	2.927	2.929	2.931
8.6	2.933	2.934	2.936	2.938	2.939	2.941	2.943	2.944	2.946	2.948
8.7	2.950	2.951	2.953	2.955	2.956	2.958	2.960	2.961	2.963	2.965
8.8	2.966	2.968	2.970	2.972	2.973	2.975	2.977	2.978	2.980	2.982
8.9	2.983	2.985	2.987	2.988	2.990	2.992	2.993	2.995	2.997	2.998
9.0	3.000	3.002	3.003	3.005	3.007	3.008	3.010	3.012	3.013	3.015
9.1	3.017	3.018	3.020	3.022	3.023	3.025	3.027	3.028	3.030	3.032
9.2	3.033	3.035	3.036	3.038	3.040	3.041	3.043	3.045	3.046	3.048
9.3	3.050	3.051	3.053	3.055	3.056	3.058	3.059	3.061	3.063	3.064
9.4	3.066	3.068	3.069	3.071	3.072	3.074	3.076	3.077	3.079	3.081
9.5	3.082	3.084	3.085	3.087	3.089	3.090	3.092	3.094	3.095	3.097
9.6	3.098	3.100	3.102	3.103	3.105	3.106	3.108	3.110	3.111	3.113
9.7	3.114	3.116	3.118	3.119	3.121	3.122	3.124	3.126	3.127	3.129
9.8	3.130	3.132	3.134	3.135	3.137	3.138	3.140	3.142	3.143	3.145
9.9	3.146	3.148	3.150	3.151	3.153	3.154	3.156	3.158	3.159	3.161

ክፍል ትርጓሜ ትርጓሜ ሲሆን ከዚህ ደረሰኝ

ቁጥር	ትርጓሜ	ከብ	ትርጓሜ ሲሆን	ከብ ሲሆን	ቁጥር	ትርጓሜ	ከብ	ትርጓሜ ሲሆን	ከብ ሲሆን
1	1	1	1.0000	1.0000	51	2061	105,111	7.1414	3.7084
2	4	8	1.4142	1.2599	52	2704	140,608	7.2111	3.7325
3	9	27	1.7321	1.4422	53	2809	148,877	7.2801	3.7563
4	16	64	2.0000	1.5874	54	2916	157,464	7.3485	3.7798
5	25	125	2.2361	1.7100	55	3025	166,375	7.4162	3.8030
6	36	216	2.4495	1.8171	56	3136	175,616	7.4833	3.8259
7	49	343	2.6458	1.9129	57	3249	185,193	7.5498	3.8485
8	64	512	2.8284	2.0000	58	3364	195,112	7.6158	3.8709
9	81	729	3.0000	2.0801	59	2481	146,379	7.6811	3.8930
10	100	1,000	3.1623	2.1544	60	3600	216,000	7.7460	3.9149
11	121	1,331	3.3166	2.2240	61	3721	226,981	7.8102	3.9365
12	144	1,728	3.4641	2.2894	62	3844	238,328	7.8740	3.9579
13	169	2,197	3.6056	2.3513	63	3969	250,047	7.9373	3.9791
14	196	2,744	3.7417	2.4101	64	4096	262,144	8.0000	4.0000
15	225	3,375	3.8730	2.4662	65	4225	274,625	8.0623	4.0207
16	256	4,096	4.0000	2.5198	66	4356	287,496	8.1240	4.0412
17	289	4,913	4.1231	2.5713	67	4489	300,763	8.1854	4.0615
18	324	5,832	4.2426	2.6207	68	4624	314,432	8.2462	4.0817
19	361	6,859	4.3589	2.6684	69	4761	328,509	8.3066	4.1016
20	400	8,000	4.4721	2.7144	70	4900	343,000	8.3666	4.1213
21	441	9,261	4.5826	2.7589	71	5041	357,911	8.4261	4.1408
22	484	10,648	4.6904	2.8020	72	5184	373,248	8.4853	4.1602
23	529	12,167	4.7958	2.8439	73	5329	389,017	8.5440	4.1793
24	576	13,824	4.8990	2.8845	74	5476	405,224	8.6023	4.1983
25	625	15,625	5.0000	2.9240	75	5625	421,875	8.6603	4.2172
26	676	17,576	5.0990	2.9625	76	5776	438,976	8.7178	4.2358
27	729	19,683	5.1962	3.0000	77	5929	456,533	8.7750	4.2543
28	784	21,952	5.2915	3.0366	78	6084	474,552	8.8318	4.2727
29	841	24,389	5.3852	3.0723	79	6241	493,039	8.8882	4.2908
30	900	27,000	5.4772	3.1072	80	6400	512,000	8.9443	4.3089
31	961	29,791	5.5678	3.1414	81	6561	531,441	9.0000	4.3267
32	1024	32,768	5.6569	3.1748	82	6724	551,368	9.0554	4.3445
33	1089	35,937	5.7446	3.2075	83	6889	571,787	9.1104	4.3621
34	1156	39,304	5.8310	3.2396	84	7056	592,704	9.1652	4.3795
35	1225	42,875	5.9161	3.2711	85	7225	614,125	9.2195	4.3968
36	1296	46,656	6.0000	3.3019	86	7396	636,056	9.2736	4.4140
37	1369	50,653	6.0828	3.3322	87	7569	658,503	9.3274	4.4310
38	1444	54,872	6.1644	3.3620	88	7744	681,472	9.3808	4.4480
39	1521	59,319	6.2450	3.3912	89	7921	704,969	9.4340	4.4647
40	1600	64,000	6.3246	3.4200	90	8100	729,000	9.4868	4.4814
41	1681	68,921	6.4031	3.4482	91	8281	753,571	9.5394	4.4979
42	1764	74,088	6.4807	3.4760	92	8464	778,688	9.5917	4.5144
43	1849	79,507	6.5574	3.5034	93	8649	804,357	9.6437	4.5307
44	1936	85,184	6.6332	3.5303	94	8836	830,584	9.6954	4.5468
45	2025	91,125	6.7082	3.5569	95	9025	857,375	9.7468	4.5629
46	2116	97,336	6.7823	3.5830	96	9216	884,736	9.7980	4.5789
47	2209	103,823	6.8557	3.6088	97	9409	912,673	9.8489	4.5947
48	2304	110,592	6.9282	3.6342	98	9604	941,192	9.8995	4.6104
49	2401	117,649	7.0000	3.6593	99	9801	970,299	9.9499	4.6261
50	2500	125,000	7.0711	3.6840	100	10,000	1,000,000	10.0000	4.6416